

# ጋዜጣዊ መግለጫ



አሜሪካ ኤምባሲ  
አዲስ አበባ  
2013/08

ስተጨማሪ መረጃ 0011-130-7033 ይደውሉ  
ድረ-ገጽ - <http://ethiopia.usembassy.gov>

## የአሜሪካ መንግስት ፕሮጀክት በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርቡ አልሚ ምግቦችን አቅርቦት ይጨምራል

ሚያዝያ 10 ቀን 2005 ዓ.ም.፤ አዲስ አበባ፡- የአሜሪካ መንግስት አፍሪካዊ ትብብር ለተሻሻለ የምግብ ማቀነባበር በኢትዮጵያ የተባለ ፕሮጀክት መጀመሩን በዛሬው ዕለት አበሰረ። አዲሱ ፕሮጀክት የኢትዮጵያን የምግብ ማቀነባበር ዘርፍ ጥራት እና ተወዳዳሪነት ለመጨመር፤ እንዲሁም በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ የሚውሉ አልሚ ምግቦችን አቅርቦት ለማስፋፋት ታስቦ የተቀረጸ ነው። ይህ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ለሚገኙ 20 መካከለኛና ከፍተኛ ወፍጮ ቤቶች እና የስንዴ ማቀነባበሪያዎች፤ የጥራት ስራ አመራርን በመተግበር ብሔራዊ ደረጃዎችንና መስፈርቶችን እንዲያሟሉ፤ የፋይናንስ አስተዳደር ስርዓታቸውን እንዲያጠናክሩ እንዲሁም የንግድ ስራዎቻቸውን በተሻለ ቅልጥፍና እንዲያከናውኑ የሚያግዝ ልዩ የቴክኒክ ድጋፍ ያደርጋል። ፕሮጀክቱ ፊድ ዘ ፊውቸር ለሚባለው የፕሬዚደንቱ መርሃግብር ድጋፍ የሚያደርግ ሲሆን፤ በአሜሪካ የዓለም አቀፍ ልማት ኤጀንሲ (ዩ ኤስ ኤ አይ ዲ) አስተዳዳሪነት፤ ቴክኖ ሰርቭ እና ፓርትነርስ ኢን ፉድ ሶሎሽንስ በጋራ ይተገብሩታል።

ለሰራተኞች፣ ለአመራር አካላት እና ለተቆጣጣሪዎች የሚሰጠው ስልጠና የምግብ ይዘትን ማዳበር፤ የስንዴ ምርት እና ማቀነባበር፤ የጋገራ ቴክኖሎጂ፤ የእህል መፍጨት ሂደት፤ የእህል ንግድ፤ ማይክሮክሊን የሚባለውን በሽታ አምጪ ፈንገስ መከላከል እንዲሁም የጥራት ስራ አመራር ላይ ያተኩራል። ፕሮጀክቱ በተጨማሪም በምግብ ማቀነባበር ስራ ለተሰማሩ ባለሙያዎች እህል የተመረተበትን ቦታ ማወቅ፤ የአመራረት ዘዴዎችን፤ ሎጂስቲክስን እና ወሳኝ የንግድ ስራ ልማት ክህሎች ላይ ያተኮረ ስልጠና ይሰጣል።

የዩ ኤስ ኤ አይ ዲ- ኢትዮጵያ ሚሽን ምክትል ዳይሬክተር ጄሰን ፍሬዘር ባደረጉት ንግግር « ፊድ ዘ ፊውቸር የሚባለው የፕሬዚደንቱ መርሃ ግብር በግብርና ምርታማነት እና በተሻሻለ አመጋገብ ላይ ትኩረት ያደርጋል። በኢትዮጵያ የሚተገበረው አዲስ የምግብ ማቀነባበሪያ ፕሮጀክት እነዚህን ግቦች ላማሳካት ያግዛል። ፕሮጀክቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ፖሊሲዎች በተለይም ለስንዴ የእሴት ሰንሰለት ትኩረት ከሚሰጠው የግብርና ዕድገት መርሃ ግብር እንዲሁም በብሔራዊ የስነ-ምግብ መርሃ ግብር ከሚተገበረው ደህንነቱ የተጠበቀ እና ይዘቱ የላቀ ምግብ አቅርቦት ጋር ይጣጣማል። በዚህም የተነሳ አነስተኛ ይዘታ ያላቸው ኢትዮጵያውያን አርሶ አደሮች ከስንዴ ሽያጭ የተሻለ ገቢ እንዲያገኙ እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ሕጻናት ጥራት ያለው አልሚ ምግብ እንዲመገቡ ይጠበቃል።» ብለዋል።

ስልጠናው በስራው የሚሳተፉ ድርጅቶችን ገቢ ከማሳደግ በተጨማሪ በአገር ውስጥ ገበያ በችርቻሮ ንግድም ሆነ በምግብ ዕርዳታ ገበያ የሚቀርበውን የስንዴ ምርት መጠን ይጨምራል። በስንዴ ማቀነባበር ኢንደስትሪ ያለው ተወዳዳሪነት ሲጨምር ደግሞ፤ በገጠር ተጨማሪ የስራ ዕድል ይፈጠራል።

###

